

ተጅቂድ

አዉስቴራሊያ ሳይ ሐረሪ አፎቾ

ቁራን ኔይ



© 2011

Australian Saay Harari Association

P.O. Box 2189

Footscray, Vic., 3011

Web: www.saayharari.com

Email: saayafocha@gmail.com

ሊሓጾት

ሰጸት	iii
ቁራን መቅረእ ዋ መልመድ ጊድረዞ (ፈድሊዞ)	1
ሐርፊያች ፍጭሰዛል አትታይ	3
ሸምሲዮ ዋ ቀመሪዮ ሐርፊያች	5
መድደ	6
ጉንጎ	7
ሐርፊው ዲርፊቤ ሞጩ (ኢዝሓር)	8
ሐርፊያቸው መዳበል (ኢድጋም)	8
አይነ ሐርፊው መዳበል	
አይነ ጠባው መዳበል	
ለከም ጠበ ዚተያቸው መዳበል	
ኑን ሊከፊም	11
አፍቤ ዲርፊቤ ሞጩ	
መዳበል	
መናወጥ	
መሼመቅ	
ሚም ሊከፊም	14
መዳበል	
መሼመቅ	
አፍቤ ዲርፊቤ ሞጩ	
ሐርፊው መውደል ዋ መቅጠን	15
መውደል	
መውደል አሚንተ መቅጠን	
መቅጠን	
ጠባው መገድ (ቀልቀለ)	17
አሊፍ ወስለ	17
ቁራንቤ ዛሉ አስጣች	19
መድደ ኪታባች	21

ሰጳት

አልለሌ ሐምዲ ኪለገበእን ዱንያእ ዋ አኼረዚነ አምሪሴም አዝሰቤ ጊርጋሪ ኒፋጫነ። ነቢዚኛ ሙሐምመድቤ ሰላት ዋ ሰላመት ኢሰገበእን ቤሔርሌ አዉስተራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቾ ቁራን ጎይ ጠብ ሞሽሌ ዚሔሰሴያች ኪታባች ማሴይነቤ አሐድሰው ገበእ ዩለኸሐል። ተጅቂድ ኪታብ ቁራን ጎይዚነ አርደቂጃች ቁራኑው አክከሰቤ ዩለምዱሰኩትሌ ጠብ ዛያንተ።

ፎ ተጅቂድ ኪታብ ቁራን መቅረእ ዋ መልመድ ጊድረሰው ነቢዚነ (ሰላት ዋ ሰላመ የንበርበዩ) ዛዮ ሐጂሳችቤ ፎግሊመ ሐጨርቤ ቁራኑው ተጅቂድቤ መቅረእሌ የትኸኸሃሉው ባይቲም መድደ፣ ጉንነ፣ ኢዣር፣ ኢድጋም፣ ኑን ሊከሬም ቃኑን፣ ሚም ሊከሬም ቃኑን፣ ተፍኸም ዋ ተርቂቅ፣ ቀልቀለ ዋ አሊፍ ወስላው ኢስቲነተነ ቤሔርሌ ቁራን ኪታብቤ ዛሉ አስጣች ሚን ባይቲንታው መቆቀልቤ የሱርዳል።

ፎ ኪታብቤ ዩትረኸብዛል አማን ሺኢ ጀምሚኡም አልለ ገረብደሌ ዚትረኸበ ዚኸነሰ፤ ኪታብሰቤ ኸጠእ ተረኸበሰውጊረ ኢንናች ገረብደሌ ዚትረኸበ ኸጠእ ዚታሌ ባይቲ አልለ ጳፍሬ ያሽለነኩት ኪልሰቀስነ ቀርራኢያቹም ፈደምቲኸው ነትሒብራነ። መትሰረድሴም ፎ ኪታቡው ጠብ ሞሽሌ ጊርጋሪ ዛሻች ጀምሚእሴም አልለ መገን ኒላነ።

አዉስተራሊየ ሳይ ሐረሪ አፎቾ ቁራን ጎይ

ሜልበርን (Melbourne)

3ታኝ መውሉድ 1432ሐ. (April 2011)

ቁራን መቅረእ ዋ መልመድ ጊድረዞ (ፈድሊዞ)

ቁራን መቅረእ ዋ መልመድ ጊድረዞው ዩትኼተልዛሉ ሐዲሳችቤ ሞቀሌ ዩትፈረዛል።

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

رواه البخاري

ዑሥማን ቢኒ ዐፍፋን (አልለ ሐንጄ የለዩ) ረሱል (ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩ) ኡክኩ ባዩ ባዩ “መሉሐኸኸ ቁራን ዚለመደ ዋ ዘትሴመደንተ።”

ቡኻሪ ወር አሾ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

متفق عليه

አኣኢሽ (አልለ ሐንጄ የለዩ) ረሱል (ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩ) ኡክኩ ባዩ ባዩ “ቁራን አማንቤ ዩቀርዛል አትታይዞ ዚገደሩመ አልለ ፈሪ ዚተያችመ ዛዩዉዉ ያሹዛላችበሐንተ (መላይከታች)፣ ተአብ ዩኸንባመ ደገእ ደገእ ኪላሽ ዩቀሪዛል ኮአት አጅሪ ሐለ።”

ዚትካሐሉሰንተ

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ : الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ،

رواه الترمذي وقال : حسن صحيح

ኢብኒ መስዕድ (አልለ ሐንጄ የለዩ) ረሱል (ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩ) ኡክኩ ባዩ ባዩ “አልለ ኪታብሰቡ አሐድ ሐርፊ ዚቀረአ አሐድ ሐሰናት ሐለ፣ አሐድ ሐሰናቱም አስሲር ኢጂቤ ዩበዝሐል፣ አሊፍ ላም ማም አሐድ ሐርፊንታም ኢሴኸ፣ አሊፉም ሐርፊ፣ ላሙም ሐርፊ ማሙም ሐርፊንተ።”

ቲርጫ ወር አሾ፣ ቆራራም ሰሕ ዚታንተ ባዩ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

رواه مسلم

ዑመር ቢኒ ልክጥጣብ (አልለ ሐንጄ የለዩ) ነቢ (ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩ) ባዩ ባዩ “ አልለ ዩ ኪታብቢ ቀውሚያቹው ኪልላይ ሐፍ ዛሽሴዉሰ አላያቹኡም ኪልተሐይ ያርዲበሐል።”

መስሊም ወር አሾ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ : أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

رواه مسلم

አቢ ኡማመ (አልለ ሐንጄ የለዩ) ረሱል (ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩ) ኡክኩ ዩሉዛሉ ሰመኢኩ ባዩ “ቁራን ቂሩኡ፣ ሳሒባችሁል ቂያመ አያም ሸፋኦ ዩዲጅለዮሐለ።”

መስሊም ወር አሾ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : أَقْرَأُ وَارْتَقَى وَرَتَّلَ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح

ዑብዲልሐሒ ቢኒ ዐምሩ ኢብኒል ዓጽ (አልለ ኮትዚዩዉም ሐንጄ የለዩ) ነቢ (ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩ) ባዩ ባዩ “ቁራንሌ ሳሒብ ዚታው፣ ዱንያእቤ ተሸዚናርኪኩት ተር ኡሽመ ቂረእ ጋርኸ አኪር ቲቀራዛኸ አያት አትታዩንተ ዩሎሐል።”


አቡ ዳዉድ ዋ ቲርሚዲ ወር አሾ፣ ቆርራምመ ሰሕ ዚታንተ ባዩ

ሐርፊያች ፎንታኒል አትታይ

አረቢ ሐርፊያች ጠበቢዩ አርራት፣ ሐንጎር አሚንተ ለፍለፉው ሃሸሻውሪባዛነኩትቤ ዩትሬገዛል። አሐድ ሐርፊ ፎንታኒል አትታይው ሞቀሌ አሊፍ ሊከፎይ ዋ ሞቀ ኒሽሻዛነ ሐርፊመ ሊከፎም ዛልባው ዘትኹተልነመ ዚቀረጸኔውስ ጠበዞ ፎንታኒል አትታይው ዩስጠነሐል።

መስፊጆሌ ባእ ፎንታኒል አትታይው ሞቀሌ **أَب**

ሐርፊያች ፎንታኒል አትታያቸው ያሪዛል



ኢፍቤ ሐርፊ ፎንታኒል አትታይ


ሸንንቅ

ሊሒም ሸንንቅ

አርራት

አፍ ዋ ሐንጎርቤ ቆፍ አትታይ

አርራትቤ ኢስበልበላት ሐርፊ ጠባው ሞጫሌ ኒትናፈእበዩዛነ አትታያች



አርራትሌ ኤሐርዞ

አርራት ለአይ

አርራት ማጠቅ

አርራት ጠረፍ

ጉትቲ አርራት

ሱም	ሐርፊ	ጅምባዛል አትታይ
ዲፍ (መድደ) ሐርፊያች الْحُرُوفُ الْهَوَائِيَّةُ	ا و ى	አፍ ቆፍነትቤ ጅምሉ
ሐንጉር ሐርፊያች الْحُرُوفُ الْحَلْقِيَّةُ	ه ء	ሐንጉርሌ ኤሔር ገረብደሌ ጅምሉ
	ع ح	ሐንጉርሌ ጉትቲ ገረብደሌ ጅምሉ
	غ خ	ሐንጉርሌ ላይ ገረብደሌ ጅምሉ
ሊሒም ሸንቅ ሐርፊያች الْحُرُوفَانِ اللَّهَوِيَّانِ	ك ق	አርራትሌ ኤሔር ገረብደሌ ኪም ላይ ሐፍ ሞሸመ ሸንቅሌ ሊሒም ገረብደሌ መንከእቤ ጅምሉ
ሸንቅ ሐርፊያች الْحُرُوفَانِ الشَّجَرِيَّتَانِ	ي ش ج	አርራትሌ ጉትቲዞ ሸንቁው ዚነከእሰ ጅምሉ
ደርሲ ሐርፊ الْحَرْفُ الْحَافِي	ض	አርራትሌ ጠረፍ ዋ ሜጠቃችዞ ላይ ሲናችሌ ኤሔርዞው መንከእቤ ጅምሉ
ዲዲሕ ሐርፊያች الْحُرُوفُ الدَّوَلْقِيَّةُ	ن ل ر	አርራትሌ ጠረፍዞ ሸንቁው መንከእቤ ጅምሉ
ሲን ዋ ዲዲሕ ሐርፊያች الْحُرُوفُ النَّطِيَّةُ	ط د ت	አርራትሌ ጠረፍዞ ላይ ኤቀድ ሲናችሌ ኤሔርዚጅው መንከእቤ ጅምሉ
ሲን ሐርፊያች الْحَرْفُ اللَّثَوِيَّةُ	ظ ذ ث	አርራትሌ ጠረፍዞ ኤቀድ ሲናችሌ ጠረፍዚጅው መንከእቤ ጅምሉ
ሲን ኡስጡ ሐርፊያች الْحُرُوفُ الْأَسْلِيَّةُ	ص س ز	አርራትሌ ጠረፍዞ ኪም ሸንቅ ሐፍ ሞሸመ ኮት ላይ ኤቀድ ሲናችሌ ኤሔር ዲዲሕዚጅው መንከእቤ ጅምሉ
ለፍለፍ ሐርፊያች الْحَرْفُ الشَّفَوِيَّةُ	م ب	ለፍለፍው ሙልሉእቤ መቆፈልቤ ጅምሉ
	ف	ተሐይ ለፍለፍሌ ኤሔር ገረብዞ ኮት ላይ ኤቀድ ሲናችሌ ጠረፍዚጅው መንከእቤ ጅምሉ
	و	ለፍለፍ ሙልሉእቤ ዘልቲቆፈለሰ ጅምሉ

ሸምሲየ ዋ ቀመሪየ ሐርፊያች حُرُوفُ الشَّمْسِيَّةِ وَالْقَمَرِيَّةِ

አረቢ ሐርፊያች ኤቀድዚዩቤ ‘አል’ ለ ዚድደበለሴዩስ ዩትቀረጸሳዛል ኢጉቤ መትፎገዝቤ ሱትቤ ዩስሳኣዳሉ። አገዘዚያቹም ሸምሲየ ዋ ቀመሪየ ሐርፊያች ዩሉዮሐል።

ሸምሲየ ሐርፊ ‘አል’ ለ ዚድደበለሴውስ አሊፍ ሊከፎ ዩትቀረኢመ ላም ሐርፊ ዘልቲቀቀኣቤ ሐርፊዞ ሸድደ ዩንብሪበሐል። ‘አልኡው’ አላይ ሐርፊ ቀደሜውጊረ አሊፍ ዋ ላሙም ዘልቲቀረኣቤ ሐርፊዞ ሸድደ ዩንብሪበሐል።

الشَّمْسُ አሸሸምስ وَالشَّمْسِ ወሸሸምሲ

ቀመሪየ ሐርፊ ‘አል’ ለ ዚድደበለሴውስ አሊፍ ሊከዳ ላምሌ ከሬም ሙልሉእቤ ዩትቀረኣል። ‘አልኡው’ አላይ ሐርፊ ቀደሜውጊረ አሊፍ ዘልቲቀረኣቤ ላም ሊከሬም ዩትቀረኣል።

القَمَرُ አልቀመር وَالْقَمَرِ ወልቀመሪ

ቀመሪየ ሐርፊያች حُرُوفُ الْقَمَرِيَّةِ		ሸምሲየ ሐርፊ حُرُوفُ الشَّمْسِيَّةِ	
መሕዲጀ	ሐርፊ	መሕዲጀ	ሐርፊ
الأَرْضُ	ا	التَّوَابُ	ت
الْبَحْرُ	ب	الثَّوَابُ	ث
الْجَلِيلُ	ج	الدُّنْيَا	د
الْحَكِيمُ	ح	الذَّاكِرُ	ذ
الْحَبِيبُ	خ	الرَّحِيمُ	ر
العَدَابُ	ع	الرَّيْتُونَ	ز
العَفُورُ	غ	السَّمَاءُ	س
الفُوزُ	ف	الشَّمْسُ	ش
الْقِيَامَةُ	ق	الصَّمَدُ	ص
الْكِتَابُ	ك	الصَّالِّينَ	ض
المَوْتُ	م	الطَّيْرُ	ط
الْوَارِثُ	و	الظَّالِمُ	ظ
الْهَمَزَةُ	ه	اللَّهِ	ل
اليَوْمُ	ي	النَّبِيِّ	ن

መድደ

መድደ አሐድ ሐርፊው አነሰገረ ስት ጠበቤ (ሐረከቤ) መጎደርመ መቅረእ ባይቲንተ። መድደ ሐርፊያች | و ڦ ى ዜኻኑሰ፣ መድደ አስጣም ~ አሐድ ሐርፊ ላይቤ ዚድደበለሰ መድደ ሐርፊያችኩትቤ ዩደልገል። አሐድ ሐርፊ አይተቆስሲ ጠበቤ (ሐረከቤ) መጎደር ሐልባቤ መትፊገዝቤ መድደ ሐረት አይነቤ ዩስሳአዳል።

1. ስት ጠበቤ (ሐረከቤ) ዩትድሪዛል
ዩትኼተልዛሉ ሓለታች ዚትረኸቡሰ መድደዞ ስት ጠበቤ ዩትድሪል

አ. መድደ ሐርፊያች ዚድደበሉሰ፣ አሚንተ

በ. ፎ ሐምሚስቲ ሐርፊያች ر ه ط ي ڦ ح ፎቤ ተሐይሌ ሐርፊ ዩልዛልቤ ዚትቆቀሉ ሐርፊያችቤ ዚዲጁሰ

መሕዲጅ

መድደ ሐርፊ

قَالَ

يَقُولُ

قِيلَ

ءَامَنَ

أَفْوَاجًا

ሐርፊ

حَم

بِس

طَه

الرَّ

2. ሐረትቤ ኢላ ሐምሚስቲ ጠበቤ (ሐረከቤ) ዩትድሪዛል
ዩትኼተልዛሉ ሺኸቲ ሓለታች ዚትረኸቡመ ዘለቃነኖቤ ዚቀረኡሰ ሐረትቤ ኢላ ሐምሚስቲ ጠበቤ መድደዞ ዩትድሪል.

አ. አሐድ ሐርፊ ቤሔር መድደ ሐርፊ ሐልገረ፣

በ. መድደ ሐርፊ ላይሶቤ መድደ አስጠ ተደበለገረ፣ ڦ

ተ. መድደ ሐርፊ ቤሔርሌ አሊፍ ተኼተለገረ

መሕዲጅ

الْمَلَائِكَةَ

جَاءَ

سُوءَ

بَرِيءَ

لَنَا أَعْمَالُنَا

وَلَا أَشْرِكُ

بِرَبِّي أَحَدًا

كَفَرُوا أَذًا

3. ስትቤ ኢላ ሲድዲስቲ ጠበቤ (ሐረከቤ) ዩትድሪዛል
ዩትኼተልዛሉ ሺሽቲ ሓለታችቤ አሐድዞ አያት መትሰረድቤ ዚዲጀመ ዚቃነሳስ መድደዞ
ስትቤ ኢላ ሲድዲስቲ ጠበቤ ዩትድራል.

አ. መድደ ሐርፊያች ዛልበ፣

በ. ሊከሬም ዛልበ ى ሊከዶይ ዛልበ ሐርፊው ዚትኼተለስ፣ አሚንተ

ተ. ሊከሬም ዛልበ و ሊከዶይ ዛልበ ሐርፊው ዚትኼተለስ

መስዲጀ

بِذَاتِ الصُّدُورِ

هَذَا الْبَيْتِ

مِنْ خَوْفٍ

4. ሲድዲስቲ ጠበቤ (ሐረከቤ) ዩትድሪዛል
ዩትኼተልዛሉ ጩቅቲያች ዋ ሐርፊያች ኩልሉሳም ሲድዲስቲ ጠበቤ መድደዚዩ ዩትድራል።

መስዲጀ

ጩቅቲ

الضَّالِّينَ

ءَالْتَنَ

ሐርፊ

الْمِ

نَ

كَهَيْعَصَ

ጉንን غُنَّه

ጉንን አሐድ ጠባው ኡፍሌ ላይ ገረብሰቤ ስት ጠበ (ሐረከ) ቁስሲ መጎደርመ ሞጩ ባዩኢንተ። አላይ
ሐርፊበሕ ዘልቲቃጠሩቤ ሙጥጢዚዩ ጉንን ሐርፊያች ሸድደ ዛልበ ኑን نَ ዋ ሸድደ ዛልበ ሳጊም مَ
ኢንተዩ።አላይ ሐርፊበሕ ዚትቃጠራቹው ኑን ሊከሬም ዋ ለመ ጡሩሕ ተሐይቤ ዘገሕቤ ኒሒጀዮሐን።

መስዲጀ

ሸድደ ዛልበ ኑን

ሸድደ ዛልበ ሳጊም

إِنَّ

تُمْ

جَهَنَّمَ

تَمَّتْ

ሐርፊው ዲርሬቤ ሞጩ إِظْهَارٌ

ኢዝሐር አሐድ ሊከሬም ዛልበ ሐርፊው ዲርሬቤ አላይ ሐርፊበሕ ዘልዳበሎቤ ሞጩ ባይቲንተ። ኑን ዋ ሚም ሩሕዳው ዘፈረከ ቃኑን ዛለዩሌ ባይቲ አላይ አትታይቤ ሙጥጢዚዩ ኒሒጂዮሐን። የኸኒማም ዚትላዩ ዩልዛል ተሐይቤ ዚትፍቀላች ኑን ሊከሬም ቃኑንቤ ፈርቂ ዚተያችመ ዲርሬቤ ዩጩዛላቺንተዩ።

መሕዲጀ

أَوْعَظْتُ

ፈርቂ ዚተያች (ኑን ሊከሬም)

دُنِيَا

هَلْ عِنْدَهُ

بُنْيَان

سَلَسَيْلَا

قِنْوَان

أَلْيَوْمَ تُجْزَى

صِنْوَان

ሐርፊያቸው መዳበል اِدْغَامٌ

ኢድኃም አሐድ ሐርፊው ዩትኼተላዛል ሐርፊበሕ መዳበልመ አሐድ ሐርፊ ዚተዩኩትቤ መቅረእ ባይቲንተ። ዩ ባይቲም ዚቀረእሰ ማገል ሐርፊ ሙልሉእቤ ዘሌልመ ኮትታኝ ሐርፊ ሸድደ ዛልባኩትቤ ዩትቀረአል። ኢድኃሙው ኑን ሊከሬም ዋ ለመ ጡሩሕ ቃኑን ተሐይቤም ሐጂሰቤ ኒሒጂሐን።

መሕዲጀ

ጩቅቲያችዞ

اِرْكَبْ مَعَنَا

ዩትቀረእባዛልኩት

اِرْكَمَّعَنَا

قَدْ تَبَيَّنَ

قَتَبَيْنَ

وَقُلْ رَبِّ

وَقُرَّبْ

بَلْ لَهُمْ

بَلَّهُمْ

ሐርፊያቸው መዳበል (اِدْغَامٌ) አይኖች

አሐድ ሐርፊ ዩጭባዛል አትታይ አሐድነት፣ አይነነት አሚንት ለከምነት አሳሰቤ፣ ኢድኃም ሺሽቲ አይነቤ ዩስሳአደል።

1. አይነ ሐርፊው መዳበል اِدْغَامُ الْمُتَمَاتِلِينَ

ዩ ሲድዲስቲ ሐርፊያች (ل ل , د د , ف ف , ك ك , ب ب , ن ن) ኢድጰቤ ዚትጊሳትቤ አይነ ዚተያች መትኪታተልቤ ዚዲጃስ ሐርፊያች ዩድዳበሉመ ዩትቀረአሉ። ሐለትሰኩትሴም ጉንን ቃኑን ዩትቆረሐል።

መሕዲጀ

ጩቅቲያችዞ

مِنْ نَعْمَتٍ

إِضْرِبْ بَعْصَاكَ

يُذِرْكُمْ الْمَوْتَ

فَلَا يُصْرِفُ فِي الْقَتْلِ

قَدْ دَخَلُوا

أَقْلَلَكُمْ

ዩትቀረእባዛልኩት

مِنْ نَعْمَتٍ

إِضْرِبْ بَعْصَاكَ

يُذِرْكُمْ الْمَوْتَ

فَلَا يُصْرِفُ فِي الْقَتْلِ

قَدْ دَخَلُوا

أَقْلَلَكُمْ

2. አይነ ጠባው መዳበል اِدْغَامُ الْمُتَجَانِسِينَ

ዩ ሳትቲ ሐርፊያች ኡስጡቤ (ظ , ط , ت , ث , ذ , ب , م , د , ت , ذ , ظ)

ዩጭሳዛል አትታይ مَخْرَج አሐድ ዚተያች ኢድጰቤ ኢሰሶትቤ ዚትጊሳትቤ መትኪታተልቤ ዚዲጃስ ሐርፊያች ዩድዳበሉመ ዩትቀረአሉ።

መሕዲጀ

ጩቅቲያችዞ

إِذْ ظَلَمْتُمْ

أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ

قَدْ تَبَيَّنَ

إِرْكَبْ مَعَنَا

ዩትቀረእባዛልኩት

إِذْ ظَلَمْتُمْ

أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ

قَدْ تَبَيَّنَ

إِرْكَبْ مَعَنَا

يَلْهَثُ ذَاكَ

بَسَطَتْ

فَأَمَّنَتْ طَائِفَةً

يَلْهَثُ ذَاكَ

بَسَّتْ

فَأَمَّنَطَّائِفَةً

3. ለከም ዚተያዥው መዳበል ሰገም ለተቃራኒ

ዲ ሐረት ሐርፊያቸቤ (ر ل م ن) ዲግራፊዳ ሐትታይ አይነ ዚተያዥ ኢድዲቤ ኢሰኮትቤ ዚትጊሰኩትቤ መትኪታተልቤ ዚዲግራፊዳ ሐርፊያቸቤ ዲድዳበሉመ ዲትቀረአሉ።

መሐዲጅ

ጨቀቲያቸቤ

بَلِّ رَفَعَهُ اللَّهُ

نَخْلُقُكُمْ

ዲትቀረአባዛልኩት

بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

نَخْلُقُكُمْ

ኑን ሊከፊም ስላከኑ ስመ ጠሩሕ ጥንቅቅ

ሐርፊዮች ኑን ሊከፊም ስመ ጠሩሕ ጥንቅቅ ሐረት አትታይ ዩስሳአዳሉ።

1. ዲርሬቤ ሰጠ ስላከኑ

ኢዝሐር ሐርፊዮች ሀ ሁ ለ ል ል ል ል ል ል ል ኢንተዩ። ዩ ሐርፊዮች ማቤይነቤ አሐድዞ ሊከፊም ዛልበ ኑኑው አሚንተ ለመ ጠሩሕ ዛልበ ሐርፊው ተኸተሎ ጳጳረ ሊከፊም ዛልበ ኑኑው አሚንተ ለመ ጠሩሐው ኢፍሴም አልታወ አፍቤ ዲርሬቤ (ጥንነ ቢላይ) መውጠእ ሐልበ። ኢዝሐር አሐድ ጩቅቲ ማቤይነቤ ዩጳጳዳሌ ሊከፊም ዛልበ ኑን ስላከኑ ጥንቅቅ ማቤይነቤ ዩጳጳዳሌም ዩደልጋል።

መስዳጃ

ጩቅቲ ማቤይነ

ጥንቅቅ ማቤይነ

ኑን ሊከፊም

ኑን ሊከፊም

ለመ ጠሩሕ

يَنْحِتُونَ

مِنْ حَدِيدٍ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الْمُنْخَنَفَةَ

مِنْ خَيْرٍ

عَلِيمًا حَبِيرًا

يَنْتَوُونَ

عَنْ أَنْفُسِهِمْ

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

مِنْهُمْ

إِنْ هُوَ

جُرْفٍ هَارٍ

أَنْعَمَتْ

مَنْ عَمِلَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فَسَيَنْغُصُونَ

مِنْ غِلٍّ

عَزِيزٌ غَفُورٌ

2. መዳበል ስላከኑ

ሊከፊም አሚንተ ለመ ጠሩሕ ዛልበ ኑኑው ዚትኸተሎ ዚጳጳሰ መድዳበል (ኢድጋም) ዛልበዩ ሐርፊዮች ሲድዲስተተዩ።ሐረትዚዩ ጥንነብሕ ዚድዳበሉስ ጥንቅቅ ጥንነቢላይ

ዩድዳበላሉ።ጥንነብሕ ኢድጋም ሐርፊዮች ሃ ለ ል ል ል ል ል ኢንተዩ

ሐርፊዮች ሀ ሁ ለ ል ል ኢንተዩ።

ጥንነ የትኸተሎ ሐርፊዮች ማቤይነቤ ጠበ አፍ ገረቡው ዘይዊጠእኩት ኑን ሐርፊሌ አርፊትቤ ዚኸተሎ ማም ሐርፊሌጥኸ ለፍለፍቤ ዩኸትሮሐል። ቀጠብ ሰጠሌ ሐርፊዮችዞ ዩ ጩቅቲዮችቤ ዩስሳመታል ዩጳጳሰ

አ. ጉንጎሰሕ

ጉንጎሰሕ ኢድኃም ሐርፊያች ወ ማ ኢንተዩ። ዩ ሐርፊያች ማቤይነቤ አሐድዞ ሊከፊም ዛልበ ኑኑው አሚንተ ለመ ጡሩሕ ዛልበ ሐርፊው ተኼተለመ ዲጀጊረ ሊከፊም ዛልበ ኑን አሚንተ ለመ ጡሩሕ ዩ ሐርፊበሕ (ጩቅቲሌ ማገል ሐርፊበሕ) ጉንጎሰሕ ዩድዳበላል። ጉንጎሰም ኮት ሐረከ ቄስሲቤ ዩጉድራል።

መሕዲጀ

ለመ ጡሩሕ		ኑን ሊከፊም	
ጩቅቲያችዞ	ዩትቀረእባዛልኩት	ጩቅቲያችዞ	ዩትቀረእባዛል
غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ	غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ	مِنْ وَرَائِهِمْ	مِوَرَاتِهِمْ
كَثِيرٍ مِّنْ	كَثِيرٍ مِّنْ	مِنْ مَّاءٍ	مِمَّاءٍ
نُورًا نَّهْدِي	نُورًا نَّهْدِي	مِنْ نَّجْوَاهُمْ	مِنْجَوَاهُمْ
خَيْرًا يَّرَهُ	خَيْرًا يَّرَهُ	مَنْ يَقُولُ	مَيَّقُولُ

በ. ጉንጎሲላይ

ጉንጎሲላይ ኢድኃም ሐርፊያች ማ ኢንተዩ። ዩ ሐርፊያችቤ አሐድዞ ሊከፊም ዛልበ ኑኑው አሚንተ ለመ ጡሩሕ ዛልበ ሐርፊው ተኼተለመ ዲጀጊረ ሊከፊም ዛልበ ኑን አሚንተ ለመ ጡሩሕ ዩ ሐርፊበሕ (ጩቅቲሌ ማገል ሐርፊበሕ) ጉንጎሲላይ ዩድዳበላል።

መሕዲጀ

ለመ ጡሩሕ		ኑን ሊከፊም	
ጩቅቲያችዞ	ዩትቀረእባዛልኩት	ጩቅቲያችዞ	ዩትቀረእባዛል
بِأَخٍ لَّكُمْ	بِأَخِلَّكُمْ	إِنْ لَّمْ	إِلْمٌ
رِزْقًا لِلْعِبَادِ	رِزْقًا لِلْعِبَادِ	يَكُنْ لَهُ	يَكْلُهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ	عَفُورٌ رَّحِيمٌ	مِنْ رَبِّكَ	مِرَّبِّكَ
بُنْيَانًا رَبُّهُمْ	بُنْيَانًا رَبُّهُمْ	مِنْ رَّحْمَتِهِ	مِرَّحْمَتِهِ

3. መናወጥ اِقْلَابٌ

ኢቅላብ አሐድ ሐርፊው አላይ ሐርፊፎኝ መናወጥ ባይቲንተ። ኢቅላብ ሐርፊ **ب** መናወጥ ሲቲ። **ب** ሐርፊ ሊከፊም ዛልበ ኑኑው አሚንተ ለመ ጡሩሕ ዛልበ ሐርፊው ተኸተለ። **ب** ሐርፊ ሊከፊም ዛልበ ኑን አሚንተ ለመ ጡሩሕ ሚም ጠበኩትቤ ጉንንበሕ ዩትቀረአል። ኢቅላብ አሐድ ጩቅቲ ማቤይነቤ ዩጂጂዛል ሊከፊም ዛልበ ኑን ዋ ኮት ጩቅቲ ማቤይነቤ ዩጂጂዛልም ዩደልጋል።

መስጊጅ

ለመ ጡሩሕ	ኑን ሊከፊም
ጩቅቲያችዞ	ዩትቀረእባዛልኩት
صُمْ بِكُمْ	صُمْمُ بِكُمْ
ضَلَّالًا بَعِيدًا	ضَلَّالِمٌ بَعِيدًا
زَوْجٍ بَهِيحٍ	زَوْجِمٌ بَهِيحٍ
	ኑን ሊከፊም
	ጩቅቲያችዞ
	ዩትቀረእባዛልኩት
	مِم بَعْدِ
	سُنْبُلَاتٍ
	أَنْبَاءَكَ

4. መሸመቅ اِخْفَاءٌ

ኢኸፋእ አሐድ ሐርፊ ጠባው መሸመቅም ጉንንበሕ ኡፍቤ ሞጩ ባይቲንተ። ኢኸፋእ ሐርፊያች **ب ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ق ك** ኢንተዩ። **ب** ሐርፊያችቤ አሐድዞ ሊከፊም ዛልበ ኑኑው አሚንተ ለመ ጡሩሕ ዛልበ ሐርፊው ተኸተለ። **ب** ሐርፊ ሊከፊም ዛልበ ኑን አሚንተ ለመ ጡሩሕ መትሰረድ ጠበዞ ዩሸሸመቂም ኡፍቤ ጉንንበሕ ዩትቀረአል።

መስጊጅ

ለመ ጡሩሕ	ኡፍቤ ጩቅቲ ማቤይነ	ኮት ጩቅቲ ማቤይነ
جَنَاتٍ تَجْرِي	أَنْزَلَ	مِنْ دُونَ
مَرَصٌ فَزَادَهُمْ	فَانطَلَقُوا	مِنْ ذَكَرٍ
صَعِيدًا جُرُزًا	مُنْبَثًا	مِنْ شَرٍّ
أَجْرٍ كَرِيمٍ	إِنْسَانَ	مَنْ ظَلَمَ
حَاصِبًا ثُمَّ	فَانقَلَبُوا	مَنْ ضَلَّ

ሚም ሊከሬም مِمْ السَّاكِنَه شُتْ7

ሚምመ ሊከሬም ዛልባው ዩትኼተለዛል ሐርፊ ሚም፣ ባእ አሚንተ ዚቀሩ ሐርፊያች አሳስቤ ሚም ሊከሬም ቃትን ሺሽተቤ ዩስሳአዳ።

1. አይነ ሐርፊው መዳበል

ሊከሬም ዛልበ ሚሙው አላይ ሚም ተኼተሎውጊረ ሚገል ሚም ኮትታኝ ሚምበሕ ሙልሉኔቤ ዩድዳባላ። ኮትታኝ ሚምቤ ሸድደ ዩነብረበሐል።ለፍለፉውም ሙልሉኔቤ መቆፈልቤ ኅንነ ሞሽ የትኺሻል።

መሕዲጀ

ጨቅተያችዘ

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

وَهُمْ مُؤْمِنُونَ

أَطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ

ዩትቀረእባዛልኩት

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

وَهُمْ مُؤْمِنُونَ

أَطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ

2. አፍቤ መሽመቅ

ሊከሬም ዛልበ ሚሙው ባእ ተኼተሎውጊረ ሚም ጠበ ኅንነበሕ ባእቤ ዩሽሽመቃ። ለፍለፉውም ሙልሉኔቤ ዘለቆፈሎቤ (ሚም ጠበ ዘይተሰመእኩት) ኅንነ ሞሽ የትኺሻል።

መሕዲጀ

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ

إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ

فَأَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

3. አፍቤ ዲርሬቤ ሞጩ

ሊከሬም ዛልበ ሚሙም ሚም ዋ ባእ ዘልተ አላይ ሐርፊ ተኼተሎውጊረ ሚም ጠበ ዲርሬቤ ዩስሰመእዛልኩትቤ ኅንነቢላይ መትቀረእ ሐልበ።እርኩትዳም ሚሙው ዩትኼተለዛል ሐርፊ ዋው አሚንተ ያእ ሽንጊረ ዲርሬቤ ሚም መውጠእዳው የቂን ሞሽ የትኺሻል።

መሕዲጀ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

أَلَمْ نَشْرَحْ

بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

لَمْ يَكُنْ

يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ

ሐርፊው መውደል **تَفْخِيم** ዋ መቅጠን **تَرْقِيق**

ተፍኸም አሐድ ሐርፊው ወደል ጠበቤ (አፍ ሙልሉእቤ) ሞጬ ባይቲንተ። ተርቂቅ አሐድ ሐርፊው ቀጩንቤ (አፍ ቆፍቤ) ሞጬ ባይቲንተ። ሐርፊያች ዩጭሶዛል ጠበ ዊድለ ዋ ቂጥነኩትቤ ሺኸቲቤ ዩስሳአዳሉ።

1. መውደል

ተፍኸም ሐርፊያች **خ ص ض غ ط ق** ዋ **ظ** ኢንተዩ። ዩ ሐርፊያች ኩልሉሳም ወደል ጠበቤ መውጠእ ሐልበዩ። ዩ ሐርፊያቹው አሊፍ ተኼተሌዩጊረ ጠበዞ ዊድለ ዩስሰመእዛል ሞኸነ ሐልበ። ሐርፊያችሰው ቀጠብ ሞሸሌ **ظ ض غ ط** ዩልዛል ጩቅቲያችቤ ዩስሳመታሉ።

መስፊጅ

خَائِفِينَ	صَابِرٍ	خَبِيرٍ
ضَالِّينَ	غَافِرٍ	ضَرَبَ اللَّهُ
طَائِعِينَ	قَالَ	شَطَطًا
ظَالِمٍ		كَمَا ظَنَنْتُمْ

2. መውደል አሚንተ መቅጠን

ኢስሐድጊረ ወደል ኢስሐድጊሩም ቀጩንቤ ዩትቀረእዛሉ ሐርፊያች **ر** ዋ **ل** ኢንተዩ። ላም ሐርፊ ኩልሉሳም ቀጩን ጠበቤ ዩትቀረአል ኢልላወ ዩቤ ተሐይሌ ዚትቆቀለ አትታይቤቢላይ። አዝሰኩትዞ ራእ ሐርፊ ኩልሉሳም ወደል ጠበቤ ዩትቀረአል ኢልላወ ዩቤ ተሐይሌ ዚትቆቀለ አትታይቤ ቢላይ።

አ. ላም

አልላክ ዩልዛል ጩቅቲ ሊከፋይ አሚንተ ሉኩፊው ተኼተለመ ዲጀጊረ ላም ሐርፊ ወደልቤ ዚትቀረአስ ላስቶዩው ተኼተለጊረ ላም ሐርፊ ቀጩንቤ ዩትቀረአል።

መስፊጅ

ወደል	ቀጩን
رَفَعَهُ اللَّهُ	بِسْمِ اللَّهِ
مَعَ اللَّهِ	أَعُوذُ بِاللَّهِ

በ. ራእ

ራእ ሐርፊ ኩልሉሳም ወደልቤ ዩትቀረኣል ኢልላወ ዩትኼተልዛሉ ሓለተኛቤ ኣሐድዞ ተረኽበጊረ ቀጫጊቤ ዩትቀረኣል.

- ኣጥጢዞቤ ለስቶይ ሐልባጊረ
- ላስቶይ ዛልበ ሐርፊው ተኼተለጊረ (ራእዞ ኣሊፍ ወስላው ኣልቲኼተለጊረ ኣሚንተ ኣሐድ ጩቅቲ ማቤይነቤ ق ኣሚንተ ص ራእኡው ኣልቲኼተለጊረ)፤ ኣሚንተ
- መቃገንሰ ራእ ሐርፊ መትሰረድ ኻነመ ያእመ ሊከፊም ዛልባው ተኼተለጊረ።

መስፊጅ

ወደል

رَبَّنَا

الْقُرْآن

الْقَدْر

مِرْصَادًا

فِرْقَةَ

أَمْ أَرْتَابُوا

ቀጫጊ

الرَّقَاب

أَرِنَا

أَعُوذُ بِرَبِّ

قَدِيرٍ*

قِرْطَاسٍ

3. መቅጠን

ተርቂቅ ሐርፊያች ا ب ت ث ج د ح ز س ز ذ د ح ج ت ب ا

ዋ ዋ ኢንተዩ። ተፍኺም ሐርፊያች ፣ላም ዋ ራእ ዘልተዩ ኣላይ ኩልሉ ሐርፊያቹም ቀጫጊቤ ዩትቀረኣሉ።

መስፊጅ

نَازِعَاتٍ

ءَامِنُوا

تَمِيذِبِكُمْ

فَالَّذِينَ

سَابِحَاتٍ

يَشَاءُ

أَزْوَاجَهُنَّ

يُبْعَثُونَ

ጠባው መገድ **أَلْقَلَّة**

ቀልቀለ ባይቲ አሐድ ሐርፊው ፎጭባዛል አትታይቤ መገድም ፈጠንቤ መግፈርቤ ጠበዞ ዞጥጠሰ
ኒቅኒቅ ዘየኩት መትሚሰል ባይቲንተ። ቀልቀለ ሐርፊያች **د ج ب ط ق** ኢንተዩ። ቀጠብ ሞሽሌ
ሐርፊያችዞ ፎ. ጩቅቲያችቤ ዩስሳመታል **قُطْبُ جَدَّ**

መሕጺጀ

شَدِيدَ الْعِقَابِ

مِنْ قَبْلِهِمْ

مِنْ حَرَجٍ

إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَيُمَدِّدُكُمْ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

أَمْرًا مَقْضِيًّا

مَا لَمْ تُحِطْ

وَرَبَطْنَا

አሊፍ ወስለ **هَمَزَةُ الْوَصْلِ**

አሊፍ ወስለ አሊፍም አሐድ ጩቅቲ ሚገልቤ ዩጺጅዛልም ኤቀድሶቤ ዛል ጩቅቲበሕ ዘለቀነኖቤ
ዚቀረኣሰ ዘይቲቀረኣ አሊፊንተ። አሊፍ ወስለቤ ፎግሊዛሉ ጩቅቲያች ሓለትሞኩትቤ ኢስበልበላት ኡገቤ
ዩትቀረኣሉ.

1. አሊፍ ወስለ ዛልበ ጩቅቲ ሰቀድሶቤ ዛል ጩቅቲበሕ ዘለቀነኖቤ ዚቀረኣሰ
አ. ሰቀድሶቤ ዛል ጩቅቲ ለመ ጡሩሕ ዘሌልበ ኻነገረ አሊፍ ዘሌልኩትቤ ዩትቀረኣል

መሕጺጀ

ጩቅቲያችዞ

ዩትቀረኣባዛልኩት

هَذَا الْبَيْتِ

هَذَا لَبَيْتِ

وَقُلِ الْحَمْدُ

وَقُلِّلِ الْحَمْدُ

لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

- በ. ሰቀድሶቤ ዛል ጩቅቲ ለመ ጡሩሕ ዘልበ ኻነገረ አሊፍ ዘሌልኩትቤ ዩትቀረኣል ኢስተ
ለመ ጡሩሕዞ ኑን ላስቶይ ዛልባኩትቤ ዩትቀረኣል

መሕጺጀ

ጩቅቲያችዞ

ዩትቀረኣባዛልኩት

جَزَاءَ الْحُسْنَى

جَزَاءِ نِلْحُسْنَى

خَيْرًا الْوَصِيَّةِ

خَيْرِ نِلْوَصِيَّةِ

2. አሊፍ ወስለ ዛልበ ጩቅቲ ሜገልቤ ዚዲጀስ

አ. አሊፍ ወስለ ዛልበ ጩቅቲ ሱምመ አል ዛልበ አሊፍዞ ሊከዶይ ዛልበኩትቤ ዩትቀረአል

መሕዲጀ
ጩቅቲዞ
الْحَمْدُ

ዩትቀረባዛልኩት
الْحَمْدُ

በ. አሊፍ ወስለ ዛልበ ጩቅቲ ሱምመ አስሊዳቤ አሊፍ ወስለቤ ዩግሊዛል አሊፍዞ ላስቶይ ዛልበኩትቤ ዩትቀረአል

መሕዲጀ
ጩቅቲዞ
أَبْنِ
أَسْتِكْبَارًا

ዩትቀረባዛልኩት
أَبْنِ
أَسْتِكْبَارًا

ተ. አሊፍ ወስለ ዛልበ ኢሾት ጩቅቲመ ወቅቲዞ ዊሊእ ዚተ ሺሽታኝ ሐርፊዞ ሉኩዲ ዛልበ ኻነጊረ አሊፍ ወስለዞ ሉኩዲ ዛልባኩትቤ ዩትቀረአል።ዩቤ ፈርቂ ያሪዛል አሐትቲ ጩቅቲ መፕጢ ላስቶይ ዛልባኩትቤ ائْتُونِي ዩትቀረአል.

መሕዲጀ
ጩቅቲዞ
أَعْبُدُوا اللَّهَ
أَنْظُرُ


ዩትቀረእባዛልኩት
أَعْبُدُوا اللَّهَ
أَنْظُرُ

ጀ. አሊፍ ወስለዞ ዛልበ ኢሾት ጩቅቲመ ወቅቲዞ ዊሊእ ዚተ ሺሽታኝ ሐርፊዞ ሊከዶይ አሚንተ ላስቶይ ዛልበ ኻነጊረ አሊፍ ወስለዞ ላስቶይ ዛልባኩትቤ ዩትቀረአል

መሕዲጀ
ጩቅቲዞ
أَضْرِبْ
أَعْمَلُوا

ዩትቀረእባዛልኩት
أَضْرِبْ
أَعْمَلُوا

ቁርአንቤ ዘሉ አሰጣጥ



መቃነን ዲርቂ ዚተ አትታዩው ያራል



መቃነን ኸቱር ዚተ አትታዩው ያራል



መቃነን ዩትፈረክባዛል አትታይመ አልመቃነንዞ ዩትመለከባዛል አትታዩው ያራል



መቃነን ዩትፈረክባዛል አትታይመ መቃነንዞም ዩትመለከባዛል አትታዩው ያራል



መቃነንም አልመቃነንም ዩትፈረክባዛል አትታዩው ያራል

ኮትሰቤ አሐድዞ አትታይቤ መቃነን ዚትፈረከሰ ኮትዞ አትታይቤ መቀናንን ዘይተፈረከበ አትታዩው ያራል




ቲርፊመ ዘይቲቀረእ ሐርፊው ያሪዛል

መትቀረእ ዛልበ ሊከፊሙው ያራል



ኑን ሚምፎኝ መትናወጥ ዛልበ አትታዩው ያራል



ለመ ጡሩሕዞ ዲርፊቤ መውጠእ (ኢዝሐር) ዛልበ አትታዩው ያራል

ለመ ጡሩሕዞ ዩትኸተልዛል ሐርፊበከ መድዳበል (ኢድኃም) አሚንተ መሼመቅ (ኢኸፋኒ) ዛልበ አትታዩው ያራል



ዩ ሐርፊያች ዛሉኩትቤ (አይኒበሩማም) መትቀረእ ዛልበ አትታዩው ያራል



1. ፊዝቤ ሐፊር ቲንፋሽ ዘልነሰኦቤ መቃነን ዛልበ አትታዩው ያራል

2. ሲን አልታን ጻድኩትቤ መትቀረእ ዛልበ አትታዩው ያራል

መድደ ኪታባቶ

القرآن الكريم ، بالرسم العثماني ، الخطاط عثمان ، طه دار ، المعرفة دمشق، سورية

مختصر لاحكام التجويد في تلاوة القرآن المجيد : إعداد الأستاذ الدكتور محمد محمد قناوي

Al Haj Mohammad Nasir Khan, Juz'u 'Amma with Colour Coded Tajweed Rules in English, ed. 2003, Farid Book Depot, New Delhi.

http://www.slideshare.net/faheemkamran/halaqa_makhaarij_tajweed_easy_ruls